




ቅዱስ ቁርባንን ስወስድ ስለ ኢየሱስ ማሰብ እችላለሁ (3 ኔፌ 18፥1-12)።



ሁለቱን ረግጥኝም አራት ማዕዘኖች ቆርጣችሁ አውጡ እና ጫፎቹን አንድ ላይ በፕላስቲክ ለጥፉ። መጽሐፍ ለመመስረት አራት ማዕዘኖቹን ወደ ኋላ እና ወደ ፊት በጥጥጣጣ መስመሮች እጠፉ። አዳኝን እንድታስታውሱ ለመርዳት በቅዱስ ቁርባን ጊዜ ሥዕሎቹን ተመልከቱ።



አዳኝን ማስታወስ እችላለሁ።



እዚህ ጋር በፕላስቲክ ለጥፉ



እዚህ ጋር በፕላስቲክ ለጥፉ